



የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት

ልሳነ ህግ ጋዜጣ

**LISANE-HIG GAZETA OF BENISHANGUL-GUMUZ REGIONAL
STATE**

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት ክልል ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

**የጠበቆችና የግል ህግ ጉዳይ ፀሐፊዎች ፈቃድ አሰጣጥና አስተዳደር የወጣ አዋጅ ቁጥር
151/2010 ለተፈጠሩ የህትመት ስህተት የተሰጠ ማስተካከያ ዕርማት፤**

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፍርድ ቤቶች ስለሚሰሩ ጠበቆችና የግል ህግ ጉዳይ ፀሐፊዎች ፈቃድ አሰጣጥ እና አስተዳደር የወጣ አዋጅ ቁጥር 151/2010 በተወሰኑ ድንጋጌዎች ላይ በተፈጠረ ስህተት እንዲሰተካክል የጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ቢሮ በቁጥር 49/ሰ-70/2011 በቀን 17/3/2011 ዓ.ም በተፃፈ ደብዳቤ ጠይቆናል። ስለዚህ እርማት የሚያስፈልጋቸው ድንጋጌዎችም የሚከተሉት ናቸው።

1. አንቀጽ 1 ስር በኢንግሊዥ ትርጓሜው ላይ የአዋጁን ቁጥር 151/2010 የተባለው አዋጅ ቁጥር 151/2018 ተብሎ ተስተካክሏል
2. የአዋጁ አንቀጽ 2 ከንዑስ 9 እስከ ንዑስ አንቀጽ 13 ድረስ ያለው የኢግሊዥኛ ትርጉም ትክክል ሆኖ እያለ አማርኛ ትርጉም ትክክል ያልሆኑት እንደሚከተለው ታርመዋል፡-

- አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ (9) “የጥብቅና ሙያ አገልግሎት ድርጅት” ማለት ዋና የጥብቅና ፈቃድ በተሰጣቸው ሁለትና ከዚያ በላይ በሆኑ ጠበቆች የጥብቅና ሙያ አገልግሎት ለመስጠት በተራ ሽርክና ማህበር መሰል ስምምነት የሚቋቋም የንግድ አላማ የሌለው ድርጅት ነው፤ በሚል ተስተካክሏል።
- በአንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ (10) “አባል” ማለት የጥብቅና ሙያ አገልግሎት ድርጅት ባለድርሻ የሆነ ጠበቃ ነው፤ ተብሎ እርማት ተደርጎበታል
- አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ (11) “ፈቃድ” ማለት ጠበቃው ወይም የጥብቅና ሙያ አገልግሎት ድርጅት የጥብቅና ሙያ አገልግሎት ለመስጠት ወይም የግል የህግ ጉዳይ ጸሀፊ የሕግ ጉዳይ ጽህፈት ለመስጠት የሚሰጥ የምስክር ወረቀት ነው፤ ተብሎ ዕርማት ወይም ማስተካከያ ተደርጓል።
- አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ (12) “ቢሮ” ወይም “የቢሮ ኃላፊ” ወይም “ምክትል የቢሮ ኃላፊ” ማለት እንደ ቅደም ተከተላቸው የክልሉ የፍትህ ቢሮ ወይም የክልሉ ፍትህ ቢሮ ኃላፊ ወይም የክልሉ ፍትህ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ነው፤ አዋጅ መሠረት የተመዘገበ ሰው ነው፤ ተብሎ ሥራ እንዲውል ዕርማት ተደርጎበታል።

3. የአዋጁ አንቀጽ 27 እንግሊዝኛ ትርጉም ላይ Regulation የሚለው አገላለጽ የተዘለለ በመሆኑ በሚከተለው ሁኔታ እንዲሰተካከል፡-

“The service fee that should be paid to obtain attorney license as per this proclamation shall be determined by the regulation to be issued for the implementation of the present proclamation.” ተብሎ ዕርማት ተደርጎበታል.

4. በአዋጁ አንቀጽ 75 ስር የተሸረው ደንብ ቁጥር 59/1998 የተባለው የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፍርድ ቤቶች ጠበቆች ፈቃድ አሰጣጥ ምዝገባ አዋጅ ቁጥር 59/1998 ዓም. በዚህ አዋጅ ተሸሯል፤ በሚል ተስተካክሎ እንዲሰራበት ዕርማት ወይም ማስተካከያ ተደርጎበታል።

<p>ያንዱ ዋጋ-----</p> <p>ፓ.ሲ.ቁ. 293</p>
